

ዳግማዊ የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት
(ዳግማዊ መዐሕድ)
All Amara People's Organization II (AAPO II)

Tel: (001) 6788 494 703
(001) 4803 297 652

Email:
aapo2nd@gmail.com

መጋቢት 5/ 2009 ዓ/ም
ዳ/07052009

ቆሼ ሰፈር ለደረሰው የንፁሃን ዜጎች አልቂት የወያኔው መንግስት ተጠያቂ ነው

በአዲስ አበባ ከተማ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ “ቆሼ ሰፈር” ተብሎ በሚጠራውና የከተማው ቆሻሻ መጣጥስ በሆነው ቦታ ከ100 በላይ የሆኑ ወገኖቻችን በዘረኛውና ፋሺስቱ የወያኔ መንግስት በተቀናባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀል ዘዴ ቅዳሜ መጋቢት 4/ 2009 ዓ/ም ከምሽት 2:00 ሰዓት በቆሻሻ ተራራ መናድ ከነገሩት ተቀብረዋል።

ቆሼ ሰፈር ላለፉት 50 ዓመታት የአዲስ አበባ ከተማ ቆሻሻ የሚጠራቀምበት አካባቢ ነው። ይህ ቦታ ለብዙ በሽታዎች መንስኤ የሚሆኑ አደገኛ የኬሚካል ውጤቶችም ጨምሮ በየቦታው ከሚሰበሰበው ቆሻሻ ጋር የሚገኙበት ፣ በመጥፎ ጠረኑ ምክንያት የሰው ልጅ ቤት ሰርቶና ትዳር መስርቶ ሊኖርበት ቀርቶ ለአንዲት በአካባቢው በኩል ለማለፍ የሚያስቸግርና፣ ለጤና ጠንቅ የሆነ ሰፈር ነው።

በዚህ ሰፈር ውስጥ ቤት ቀልሰውና ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩት ሰዎች አብዛኞቹ የአማራ ብሔር ተዎላጆች ናቸው። እነዚህ ሰዎች መሃል አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የነበረ ቤታቸውን ተነጥቀው ከትግራይ ለመጣና መልሶ የማይከፍለው በሚሊዬን የሚቆጠር ብር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በነጻ ለተሰጠው አዲስ “ኢንቨስተር” እንዲሁም ለዘረኛውና ፋሺስቱ የወያኔ ስርዓት አባላትና ደጋፊዎች የተሰጠባቸው፣ ለዘመናት ጥረው ግረው መስረተው ከኖሩበት ሰፈራቸው ተባረው ሌላ መጠጋጠያና መሃጃ ሲያጡ እነዚህ ማንም የማይፈልገው የቆሻሻ መጣጥስ ቦታ ከውሻና አሞራ ጋር እንዲኖሩ የተፈረደባቸውና ምርጫም ሲያጡ በህጋዊ መንገድ ካርታ አውተው ቤት ሰርተው የሚኖሩ የተገዱ ሰዎች ናቸው።

የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚያስረዱትና አንድ በደረሰው አደጋ ቤተሰባቸውን ያጡ እናት መጋቢት 3, 2009 ለተላለፈው የ አሜሪካ ድምጽ የአማርኛው አገልግሎት በሰጡት ቃለመጠይቅ እንዳረጋገጡት የዚህ ከ100 በላይ ለሆኑ የሰው ልጆች አልቂት መንስኤ ከሆነው የቆሻሻ ተራራ መናድ ከሰዓት ቀን ቀደም ብሎ ባልተለመደ ሁኔታ ብዛት ያላቸው የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ በተደረመሰው ተራራ አካባቢ መታየታቸው፣ ሰውም ወደተራራው እንዳይሄድ መከልከል መጀመራቸው ለሰፈሩ ሰዎች እንግዳ እንደሆነባቸው፣ ከአደጋው መከሰት በፊት ትልቅ የፍንዳታ ድምጽ መስማታቸው፣ ይህንን የሰውና የተመለከቱ በተናደው የቆሻሻ ክምር ከነገሩት የተቀበሩ ሰዎችን ለማትረፍ ሲጥሩ በአካባቢው በነበሩ የፌዴራል ፖሊሶች መከልከላቸውን በሃዘንና ቁጭት ይናገራሉ።

Tell: (001)6788 494 703 or (001)4803 297 652 aapo2nd@gmail.com www.aapo2nd.org

ዳግማዊ መሀህድ ይህን የሰው ልጅ ሰብአዊነቱ ተገፎና እንደቆሻሻ ተቆጥሮ ከውሻና ከአሞራ ጋር እየተጋፋ እንዲኖር፣ ምግብም ከቆሻሻ ቦታ እየለቀመ እንዲመገብ፣ በመጨረሻም ከሰው ልጅ በማይጠበቅ አረመኔያዊ በሆነ ጭካኔ በሚስጢር በተቀነባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰዎችን ከነነፍሳቸው ቆሻሻ ውስጥ እንዲቀበሩ ያደረገውን የዘረኛው የወያኔ መንገስት ሁሉም ሰብአዊነት የሚሰማው ባገር ውስጥም ካገር ውጭም የሚገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ እንዲያጠፋው ጥሪ ያቀርባል።

ይህንን የመሰለ ኢሰብአዊ ድርጊት የሚፈጽም ፋሽስት ወያኔን በጎንደርና ጎጃም እንዲሁም በተለያዩ ያገሪቱ ክፍሎች እየታገሉ ያሉ ጃግኖች የአማራ ልጆችን አቅሙ ያለው በሚቸለው መንገድ ሁሉ እንዲረዳቸው፣ እንዲቀላቀላቸውና ፣ ተባብረው ትግሉን በማቀጣጠል የወያኔን መጨረሻ እንዲያፋጥኑ ዳግማዊ መሀህድ ጥሪ አድርጎልኝ።

ይህን ዘረኛና ፀረ አማራ የወያኔ ቡድን ከስሩ መንቀል የሚቻለው በተባበረና በተደራጀ ህዝባዊ አመፅ እንጅ በሰላማዊ ትግል እንዳልሆነ ባለፉት 25 ዓመታት የተደረገውና ለብዙ አገር ወዳጅ ዜጎች እንግልት፣ እስራት፣ እርዛት፣ ስደትና ሞት መንስኤ የሆነው ትግል ምስክር ነው። የዘረኛውን ወያኔ ጭካኔና ደዘት የመጣውን የአማራን ህዝብ የማጥፋት አደገኛ አላማ ቀድመው ተረድተው ቤቱ ንብረቱ ሳይሉ ነፍጣቸውን አንስተው ሲታገሉት ውድ ህይወታቸውን ለሚወዱት የአማራ ህዝብ የህልውና ተጋድሎ መስዋዕት ያደረጉ ውድ ያማራ ልጆች የእነ አበራ ጎባው፣ ጎቤ መልኬ አና ሌሎች ጃግኖች የሰሩትን ጅብድ መቸም ቢሆን አንረሳም።

ዳግማዊ መሀህድ በዚህ ዘግናኝ ሁኔታ ህይወታቸው ለጠፋ ወገኖቻችን የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ለሚሾች ቤተሰቦች ጽናቱን ይመኛል።

ሞት ለዘረኛና ፋሽስት ወያኔ!

Tell: (001)6788 494 703 or (001)4803 297 652 aapo2nd@gmail.com www.aapo2nd.org